

የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች የምግብ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 221/2013

ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ለተማሪዎች አገልግሎት የሚሰጡ የምግብ ሸቀጦች ግዢ የሚፈጸሙት ሥርዓት የተለያዩ ችግሮች የታዩበት በመሆኑ፤

የግብይቱን ሰንሰለት ማስጠርና የምግብ ሸቀጦችን በጀምላ መግዛት እነዚህን ችግሮች በማስወገድ የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች የምግብ አቅርቦት ግዥ አፈፃፀም ቀልጣፍና ወጪ ቆጣቢ እንዲሆን በማድረግ ረገድ አብይ አስተዋፅኦ እንደሚኖረው ስለታመነ በት።

በመግባት ግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 አንቀጽ 78/2/ እንዲሁም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 አንቀጽ 18 ንዑስ አንቀጽ 8 በተሰጠው ሥልጣን መሰረት ይህንን መመሪያ አወጥቷል፡፡

ከፍል አንድ

ጠቅላላ

አንቀጽ 1

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች” የምግብ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 221/2013 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጉም

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር

በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-

1. “ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች” ማለት በፌዴራል መንግስት በጀት የሚከፈሉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋሞች ናቸው፡፡
2. “ኤጀንሲ” ማለት የግዢ ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ነው፡፡
3. በዚህ መመሪያ ውስጥ ያሉ ሌሎች ቃላትና ሐረጎች በግዢ ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛሉ፡፡

3. የመመሪያው የተፈፃሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ለተማሪዎቻቸው የምግብ አገልግሎት እንዲሰጡ በጣዘኛነት የምግብ አቅርቦቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

ከፍል ሀላት

የምግብ አቅርቦቶች ግዥ አፈፃፀም

4. የተፈቀዱ ግዥዎች

የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ከዚህ በታች ከአንቀጽ 5-8 በተገለጸው መሰረት በዋጋ ማቅረቢያ፣ በቀጥታ ግዥ እና በግልፅ ጨታ ዘዴዎች በመጠቀም ለተማሪዎች አገልግሎት የሚሰጡ የምግብ አቅርቦቶችን መዘዛት ይችላሉ፡፡

5. የግዢ አፈፃፀም ሥርዓት

1. የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች በአገር ውስጥ ፋብሪካዎች የሚሰጡ እንደ ስኳር፣ ጋሽታ፣ ዘይትና ሻይ ቅጠል የመሳሰሉትን የምግብ ሸቀጦች ሲገዙ፡-
 - ሀ. እነዚህ ሸቀጦች ከአንድ በላይ በሆኑ ፋብሪካዎች የሚሰጡ ከሆነ የዋጋ ማቅረቢያ በመጠቀም ዝቅተኛ ዋጋ ከሰጠው ድርጅት ጋር እስከ 2 ዓመት የሚቆይ የሚቀጥል ስምምነት ወል በመገባት ግዥ ማፈፀም ይችላሉ፡፡
 - ለ. እነዚህ ሸቀጦች በአንድ የአገር ውስጥ አምራች ድርጅት ብቻ የሚሰጡ ከሆነ በቀጥታ ከአምራቹ ድርጅት መዘዛት ይችላሉ፡፡
2. በሀገር ውስጥ አምራች ከባንደዎች የሚሰጡና በተለያዩ አስመጪ አከፋፋይ ድርጅቶች ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የምግብ ሸቀጦችን በሚሰጡት፡-
 - ሀ. የአቅራቢዎች ብዛት ከሀላት የሚበልጥ ካልሆነ በስተቀር ቢያንስ ከሦስት ትልልቅ የሚገለጹትና የግል አስመጪ አከፋፋይ ድርጅቶችን የዋጋ ማቅረቢያ በመጠቀም ዝቅተኛ ዋጋ ከሰጠው ድርጅት ጋር እስከ 2 አመት የሚቆይ የሚቀጥል ወል በመገባት ግዥ ማፈፀም ይችላሉ፡፡
 - ለ. አንድ አስመጪ አከፋፋይ ብቻ አስመጥቶ የሚከፋፈላቸውን በቀጥታ ከአስመጪው ድርጅት ጋር የዋጋ ድርድር በማድረግ መዘዛት ይችላሉ፡፡
3. የተለያዩ እህሎችና ጥራጥሬዎችን በሚሰጡት የእህል ንግድ ድርጅት ወይም ሀላገብ የገበያ ሀብረት ሥራ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጡትን ዋጋና አቅርቦት አስተማማኝነት ከሌሎች አቅራቢዎች

የተሻለ መሆኑን በዳሰሳ ጥናት ሲያረጋግጡ የዋጋ ማቅረቢያ በመጠየቅ ዝቅተኛ ዋጋ ከሚቀርበው ተቋም መዝዘት ይችላሉ፡፡

4. የበሰሉ ወይም የተዘጋጁ ምግቦችን ወይም የባልትና ወጠቆችን በሚጠለኩት የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች እነዚህን የምግብ ሸቀጦች በራሳቸው ሠራተኞች እያዘጋጁ የሚቀርቡበት አሜሪካ እንደተጠበቀ ሆኖ በአነስተኛና ጥቃቅን ዘርፍ የተደራጁ አቅራቢዎችን ከሌሎች አቅራቢዎች ጋር በጩታ ወድድር በማስተፍ እና በጩታ ግምገማ ለአነስተኛና ጥቃቅን ድርጅቶች ከተፈቀደው ልዩ አስተያየት ተጠቃሚ በሚረገግ ግዥ ለፈፀሙ ይችላሉ፡፡
5. በዚህ መሠረት ለፈቱ የሚቻሉ የግዥ ችግሮች ሲያጋጥሙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ከአሁን በፊት ሲሰራበት በቆየው መንገድ እያንዳንዳን ጉዳይ በአሳማኝ ምክንያት በማስደገፍ ለኤጀንሲው እያቀረቡ ግዥን ማስፈቀድ ይችላሉ፡፡

6. መሠረዳው የሚከተለው ቀን

ይህ መሠረዳ ከመጋቢት 10 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ _____ ዓ.ም

ሶፍያን አህመድ
የገንዘብና አኮኖሚክስ
ሚስትር